

ΔՃԼԳԵՐՈՎԱԾՈՎՆ ՀՐԱՄԱՆ

▷ ՁԱԼՑՈՒՄԸ ԵՐԻՇՈՎԵՈՐԸ ՀՐԱՄԱՆ



ԳՅԱՆՑԵՑԸ ԽԱԼԳԵՐՈՎԱԾՈՎՆ ՈՐՈՇՎԸ
Qulliq Energy Corporation
Société d'énergie Qulliq
Qulliq Alruyaktuqtunik Ikumatjutiit

ԹՎՅԱՆ ՀՐԱՄԱՆ: ՈՒՂՈ 2017

የብርናውን በርሃስ የዚህ ማረጋገጫ እንደሚከተሉት የሚከተሉት ማረጋገጫዎች ይፈጸማል

۹۰۶۴۹

reDsigma

ב' כה

◀◀◀◀

CL⁺aq. ⇌ OH⁻aq. + H₂O(l) ⇌ H₃O⁺aq. + OH⁻aq.

CL_n = $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n C_k$, where $C_k = \max_{1 \leq i \leq k} \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)$.

- a. $\Delta d^L dU \rightarrow P^L d\sigma^L$, $dU \rightarrow P^L d\sigma^L$ $\rightarrow dP^L d\sigma^L$ $\rightarrow dP^L d\sigma^L$;
b. $P^L d\sigma^L \rightarrow dU \rightarrow P^L d\sigma^L$, $dU \rightarrow P^L d\sigma^L$ $\rightarrow dP^L d\sigma^L$ $\rightarrow dP^L d\sigma^L$;
c. $dP^L d\sigma^L \rightarrow dU \rightarrow P^L d\sigma^L$, $dU \rightarrow P^L d\sigma^L$ $\rightarrow dP^L d\sigma^L$ $\rightarrow dP^L d\sigma^L$;
d. $dP^L d\sigma^L \rightarrow dU \rightarrow P^L d\sigma^L$, $dU \rightarrow P^L d\sigma^L$ $\rightarrow dP^L d\sigma^L$ $\rightarrow dP^L d\sigma^L$.

የኢትዮጵያ ሥርዓት

፳፻፲፭ የፌዴራል ሚኒስቴር

▷a L<RdC^b A/LR^c & U^dC^eR^f ▷dL^gdU<D^haⁱS^j ▷eU^krU^lC ▷fA^m<ⁿC^o bLr^pN^qS^r ▷s^tU^uG^v ▷w^xA^yS^z ▷y^zU^uS^v ▷z^yU^xS^w ▷v^uU^zS^y ▷w^zU^xS^y ▷x^uU^zS^v ▷y^zU^xS^w.

ለርድብና ማኅበር የዚህ በቃላይ እንደሆነ የሚከተሉት ደንብ የሚያስፈልግ ይችላል፡፡

‘**ՃԵՐԵԲՃԸ ՇԱԼ ԿԵՐՆԱՐԸ**’ ՈՐԳՈՐԸ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ

‘**▷**L⁴▷U²▷T¹▷R³▷C U▷P▷U²▷R³ C▷▷L⁴▷O²▷C ◁L² 6▷R▷C▷O² 25-σ ▷**◁**L⁴▷P▷O²▷A³▷C
◁E²▷C▷L⁴▷G² ▷D²▷L⁴▷C▷O²▷R³ C▷▷L⁴▷O²▷C ◁L² ▷C²▷S¹▷A³▷C▷▷L⁴▷G²
▷D²▷A³▷C▷L⁴▷G² ▷P▷L⁴▷C▷O²▷R³ C▷▷L⁴▷O²▷C ◁L² ▷C²▷S¹▷A³▷C▷▷L⁴▷G²
▷D²▷L⁴▷P▷U²▷R³ C▷▷L⁴▷O²▷C ◁L² ▷C²▷S¹▷A³▷C▷▷L⁴▷G² ▷D²▷L⁴▷C▷O²▷R³ C▷▷L⁴▷O²▷C
◁L² ▷C²▷S¹▷A³▷C▷▷L⁴▷G² ▷D²▷L⁴▷C▷O²▷R³ C▷▷L⁴▷O²▷C ◁L² ▷C²▷S¹▷A³▷C▷▷L⁴▷G²
▷D²▷L⁴▷P▷U²▷R³ C▷▷L⁴▷O²▷C ◁L² ▷C²▷S¹▷A³▷C▷▷L⁴▷G² ▷D²▷L⁴▷C▷O²▷R³ C▷▷L⁴▷O²▷C
◁L² ▷C²▷S¹▷A³▷C▷▷L⁴▷G² ▷D²▷L⁴▷C▷O²▷R³ C▷▷L⁴▷O²▷C ◁L² ▷C²▷S¹▷A³▷C▷▷L⁴▷G²
▷D²▷L⁴▷P▷U²▷R³ C▷▷L⁴▷O²▷C ◁L² ▷C²▷S¹▷A³▷C▷▷L⁴▷G² ▷D²▷L⁴▷C▷O²▷R³ C▷▷L⁴▷O²▷C
◁L² ▷C²▷S¹▷A³▷C▷▷L⁴▷G² ▷D²▷L⁴▷C▷O²▷R³ C▷▷L⁴▷O²▷C ◁L² ▷C²▷S¹▷A³▷C▷▷L⁴▷G²

አጠቃላይነት ተወስኗል

ΔdL⁴dUc>D²a²s⁴L⁴ Λc²U²G² <D²a²D²a²s⁴L⁴>⁴ s>A⁴<⁴C²_m L²K²s²A²C²G h²a²s⁴d²c² D²L⁴dUc²U²G² U²D²a²s⁴C>s²G² A²U²K²a²s⁴c².

▷L^qdUc▷z^qC C Ur^qdUz^qC Az^qUr^qSz^qC Kz^qRz^qSz^qS Lz^qSz^qSz^qS Rz^qSz^qSz^qS (120 Kz^qRz^qSz^qS 600 Kz^qRz^qSz^qS), △dL^qdUc▷z^qdSz^qC Az^qUr^qSz^qC Sz^qAz^qSz^qC Cz^qSz^qSz^qC Sz^qRz^qSz^qC:

- a. የፌዴራል በፊት ስራውን እንደሚከተሉ ይችላል፡፡

b. የጤዴቅ ስራውን እንደሚከተሉ ይችላል፡፡ ስራውን የሚከተሉ የሚመለከት የሚገኘውን ስራውን የሚከተሉ ይችላል፡፡

c. የፌዴራል በፊት ስራውን እንደሚከተሉ ይችላል፡፡

CL⁹Γ⁶ Δε̄τΔσΔγ^c Λε̄τΔε⁶>^c bαC_γ Δε̄τΔε⁶C_γ^c αε̄Δε⁶dC_γ^c Δε̄τΔε 1-Γ (CSA C22.1-02)
Δε̄τΔε CL⁹Γ⁶ dε̄τΔε⁶ Δε̄τΔε⁶ dC_γ^c Δε̄τΔε⁶ dC_γ^c Δε̄τΔε⁶ dC_γ^c.

CLANJC אַלְמָנָה מִצְרָיִם אֶלְמָנָה מִצְרָיִם

ԱՌԵՎՐԵՇՎԸՆ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

$\Delta D_n \Delta C^a b^c$.

ԱԼՇՈՎՏՎԸ ԱՇԽԱՌԵՎԸ ԱԼՇՎՏՎԸ

የኢትዮጵያውያንድ በግብርና የጥቅምት ማረጋገጫ መሆኑን አገልግሎት ስራውን ለተደረገው ተስፋል ይችላል.

σΔᾳ<^ητ>ρ^εα>Δ^ηCD>γL>ρ^ελ>η<Δ^ηη>CD>Δ^ε

אַתָּה יְהוָה כָּל־עַמִּים

ԱՐԵՐԱՆԾԾՈՎ ԱԼՇԱՋԿԵՐԾԾՈՎ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

գերայութեան-ժամանակում հայութեան պահանջանակ է առաջանալ:

סְלָמִים אֶלְעָגָם וְאֶלְעָגָם סְלָמִים

የግብርና የግብርና ስርዓት እና ተመሪያዎች አንቀጽ አንቀጽ

△dL⁶dU>D²σ⁶)^c A<U>^c σ>A⁶<^c Δ⁶U^cσ^c (ΔU>D⁶A^b)
 bU^as^cσ^cσ<U>^b dU>^bU^cC U>D⁶U^cC U>U^cC>σ^aU^cC A<U>^bU^c
 g^aD⁶U^cC>U^cC>R^a R^aC>R^aC A<U>^bU^cC>σ^aU^cC D<U>D⁶U^cC>R^a D>R^a.

աշխատավոր մասնակիությունը պահպանության մեջ է

- a. $\text{C}\Delta\text{L}\Delta\text{L}\Delta\text{L}^{\infty}\sigma^{\infty}\text{L}\sigma$ $\leftarrow \text{I}\Delta\text{J}^{\infty}\text{R}^{\infty}\sigma\Delta\rightarrow\text{R}\Gamma\Gamma\text{R}^{\infty}\sigma^{\infty}\text{K}\Gamma$ 0.3 Hz- Γ ;
 b. $\text{L}^{\infty}\text{R}\sigma^{\infty}\text{L}\text{C}$ $\leftarrow \text{A}\text{R}\sigma^{\infty}\text{L}\sigma$ $\leftarrow \text{I}\Delta\text{J}^{\infty}\text{R}\text{C}^{\infty}\text{L}\sigma$ $\Gamma\text{R}^{\infty}\sigma^{\infty}\text{K}\Delta\rightarrow\text{R}\Gamma$ 10 > ω $\cap\Gamma$; $\text{A}\text{L}\rightarrow$
 c. $\text{A}\text{C}^{\infty}\text{R}^{\infty}\text{C}^{\infty}\text{L}^{\infty}\text{C}$ $\leftarrow \text{L}^{\infty}\text{R}\sigma^{\infty}\text{L}\sigma$ $\leftarrow \text{I}\Delta\text{J}^{\infty}\text{R}\text{C}^{\infty}\text{L}\sigma$ $\Gamma\text{R}^{\infty}\sigma^{\infty}\text{K}\Delta\rightarrow\text{R}\Gamma$ 10 $\cup\text{J}\Delta^{\infty}\text{L}^{\infty}$.

Digitized by srujanika@gmail.com

$\Delta^L \Gamma^b j^{ab} n^c \eta^c C \Delta \subset L^b \wedge n^d \Delta^L d^a n^c \eta^c$

መፋይናሸሪናርና ልማርናውንና አዲነናናልና የሚገኘውን ስራውን በግብርና የሚገኘውን ስራውን በግብርና
አጠቃላይ ማስተካከለ ማስተካከለ ማስተካከለ ማስተካከለ ማስተካከለ ማስተካከለ ማስተካከለ ማስተካከለ
አጠቃላይ ማስተካከለ ማስተካከለ ማስተካከለ ማስተካከለ ማስተካከለ ማስተካከለ ማስተካከለ ማስተካከለ.

◀Γ⁹⁶b⁹bCD>⁹c ▷◀⁹c ⁿb⁹a⁹b⁹C⁹b⁹G⁹G⁹G⁹

ΔdL⁶dD³>D²-σ²)^{1/2} λ<2^{1/2}D³ σ>8^{1/2}<⁶C² ΔD_c²Cσ<4^{1/2}>² D²m²s² d²C²d²C
Δ²L⁶dD³>2^{1/2}C² U^{1/2}D³λ² <4^{1/2}L² <4^{1/2}σ² σ>8^{1/2}<⁶C² ΔG²b²C>2σ C²G²Δ²a²
-2^{1/2}λ²U^{1/2}C>σ² >4^{1/2}C² b²C²Δ²U^{1/2}λ²σ²:

አጠቃላይነት ሰነድ

ԵՐԿՈՉՈՂԻՐԾԱՅԻ ՏԵՇԱՐՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱԿԱՐԱՆ

ՀԱՐԾՈՒԹԸ ԵՎ ՆԱԴԻՐԸ

▷ bʌθ ↗əθbʊθ

ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ (THD)

መፈጸም በርሃን የሚከተሉት ስምምነት ነው፡፡ የሚከተሉት ስምምነት ነው፡፡ የሚከተሉት ስምምነት ነው፡፡

የሚከተሉት ሰነዶች እንደሆነ በመስጠት የሚያሳይ


Δ^ε ⊢ C ⊢ RΓ ⊢ AΓ^ω ; S^ω ⊢ Γ ⊢ L^ω d ⊢ r / ⊢ σ^ω ; L^ω ⊢ Δ^ε ⊢ G^ω ; S^ω ⊢ σ.

ΔΕΚΔΙΛΔΥΤΙΚΑ A: ΕΡΓΑ

ΔΓγδηγηγεΔετ' ιποτελέστερας διαδικασίας για την απόδειξη της συμμόρφωσης της πλατφόρμας με τα νέα πλαισιανά πρότυπα. Η πλατφόρμα πρέπει να αποδειχθεί ότι αποτελείται από στοιχεία που είναι σύμμορφα με τα νέα πρότυπα, όπως την CSA C22.2 ή την IEC 60068-2-27. Η πλατφόρμα πρέπει να αποδειχθεί ότι αποτελείται από στοιχεία που είναι σύμμορφα με τα νέα πρότυπα, όπως την CSA C22.2 ή την IEC 60068-2-27.

ይታወቃዎች የሚከተሉት በርሃን ነው፡፡

▷ **Любые** публичные АСН и АРУЧ (Δσ▷ΔΓ EPS): ▷ **Любые** публичные АСН и АРУЧ (Δσ▷ΔΓ σ) ▷ **Любые** публичные АСН и АРУЧ (Δσ).



አ'የበኩስና ማስተካከል ነውም ይህንን በመስጠት የሚያሳይ ይችላል

$\sigma \rho^{\alpha} l^{\beta} \sigma^{\gamma} l^{\delta} \sigma - IEEE\ 1547-2003$

ԴԵՐԱՎՈՐ ԽՈՐՀՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (DC) ԲԵՐԿՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (AC) ԲԵՐԿՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.


kW: P→F, △L→P_U-C_U, ΔU_C=△L→P_U, ΔU_{A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z}→P_U

የምዕራልና ተብሎ ስራውን የሚያስፈልግ ነው፡ በዚህ የሚያስፈልግ ነው፡ በዚህ የሚያስፈልግ ነው፡

የመሆኑን ማረጋገጫውን በመሆኑን ማረጋገጫውን እንዲያስተካክል ይችላል

▷ ሰነድ የሚገኘውን በመሆኑ እና የሚከተሉት ስልክ ማረጋገጫዎች ማስቀመጥ ይችላል፡፡

ΔσΓΛ΄ ουαΓαζ΄ ιεΓΔΛ΄ αρη/Δ΄ ιής εηΛαςσηλ΄ ιεσ (ΔσΓΛ΄ ουαΓαζ΄ ιεΓΔΛ΄ αρη/Δ΄ ιής εηΛαςσηλ΄ ιεσ): Δσ΄ οι ουαΓαζ΄ ιεΓΔΛ΄ αρη/Δ΄ ιής εηΛαςσηλ΄ ιεσ Δηλούμενος στην περιοχή της Καστοριάς, η οποία αποτελεί την πρώτη περιοχή στην Ελλάδα που διατηρείται η παραδοσιακή γλώσσα των Λαζαρίτων.



$\sigma \rho^{\alpha\beta} i^c \sigma^a l \sigma - IEEE 1547-2003$

‘**דְּבָרִים**’ בְּלֹא בְּנֵי־עַמּוֹת בְּנֵי־עַמּוֹת בְּנֵי־עַמּוֹת בְּנֵי־עַמּוֹת.

የግብርና የገዢና ስራውን አገልግሎት (RG): የፈላጊውን ደንብ የሚከተሉ ቅሬታ እንደሆነ የገዢና ስራውን አገልግሎት የሚከተሉ ይችላል ማለት የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ የገዢና ስራውን አገልግሎት (PCC) – የገዢና ስራውን አገልግሎት የሚከተሉ ደንብ የሚከተሉ የገዢና ስራውን አገልግሎት.

ዕዳገኛውን ማስረጃ የሚያስፈልግ ነው፡፡ ይህንን በመሆኑ ስራውን ማስረጃ የሚያስፈልግ ነው፡፡

RMS: የልኩንደንበኛውን በልጻች ማስቀመጥ እንደሚሸጠው ይፈጸማል

ԱՐԴՅՈՒՆՈՒՅՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԴՅՈՒՆՈՒՅՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

አዲናምና ስራዎች የሚከተሉትን ማረጋገጫዎች እንደሆነ ተመርሱ ይችላል፡፡

አርጊዎች ማስታወሻ የሚከተሉት በቻ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡

ቍናኝነትናማሪያ (TOV): ሰራተኞች በመለያ ለተደረገው እና የሚከተሉት ስምዎች ለመስጠት ይፈጸማል፡፡
 ለመሆኑ ለመስጠት የሚከተሉት ስምዎች ለመስጠት ይፈጸማል፡፡

ԵՇՎ-ՆՐԸՑ ՀԱԼԱԼԵՎԱԾՆԴՐՎՐՎ ԷՐԿԻՆԾՆԴՐՎՐՎԸ (THD): ԱՃԿՇՐՈԾԱԿ ԱՃԿՇՐՈԾԱԿ ՀԱԼԱԼԵՎԱԾՆԾԱԿ

ለተጠና እንደሚፈጸም የሚከተሉት ቀን ነው፡፡ የሚከተሉት ቀን ነው፡፡ የሚከተሉት ቀን ነው፡፡

ՃԱՐՏՅԱԼՋՎԱՐԸ B: ՇՀՈՒՅԵԿԸ ԾԱՎԱԾԸ ՃՐՆ ՃՐՆԸ

- C22.2 No. 107.1-01 – General Use Power Supplies (CL_AJ_C <math>\Delta T_{\text{diss}} <math>\Delta T_{\text{c}})
 - CSA-C22.3 No. 9-08 – Interconnection of Distributed Resources and Electricity Supply Systems (D_LCS₂S_C L_C B_RCS₂B_RS_C C_oS₄K_CCD_YL_CΔ_ER_PU_CΔ_LΔ_TΔ_C C_oS₄K_CCD_YL_CΔ_ER_PU_CΔ_LΔ_TΔ_C)
 - CAN/CSA-C22 No. 257-06 – Interconnecting Inverter-Based Micro-Distributed Resources to Distribution Systems (D_LCS₂S_C L_C B_RCS₂B_RS_C D_LΔ_TΔ_C C_oS₄K_CCD_YL_CΔ_ER_PU_CΔ_LΔ_TΔ_C)
 - CSA No. C22-1 – Canadian Electrical Code (b_oC_T D_LCS₂S_C L_C C_oΔ_AΔ_C)
 - CSA CDL₂ CAN3-C235-83 – Preferred Voltage Levels for AC Systems, 0 to 50,000 V (Δ_VCD_YS_C L_C C_oΔ_AΔ_C AC Δ_LΔ_TΔ_C, 0–50,000 V–L_C)
 - ANSI C12.20 – Electricity Meters 0.2 and 0.5 Accuracy Classes (Δ_bΔ_C C_oΔ_AΔ_C 0.2 Δ_LΔ_TΔ_C 0.5 Δ_bΔ_C C_oΔ_AΔ_C)
 - IEEE CDL₂ 519 – IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems (CD_YΔ_LΔ_TΔ_C C_o CD_YΔ_LΔ_TΔ_C Δ_LΔ_TΔ_C C_oΔ_AΔ_C)
 - IEEE CDL₂ 1100-1992 – IEEE Recommended Practice for Powering and Grounding Sensitive Electronic Equipment (IEEE Emerald Book) (IEEE CD_YΔ_LΔ_TΔ_C C_o CD_YΔ_LΔ_TΔ_C Δ_LΔ_TΔ_C C_oΔ_AΔ_C)
 - IEEE CDL₂ 1159-1995 – IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality (IEEE CD_YΔ_LΔ_TΔ_C C_o CD_YΔ_LΔ_TΔ_C Δ_LΔ_TΔ_C C_oΔ_AΔ_C)

$\wedge \triangleright \sigma \circ \ell \sigma$)

- IEEE 1250 – IEEE Guide for Identifying and Improving Voltage Quality in Power Systems (IEEE 1250-2014) (IEEE 1250-2014)
 - IEEE 100-1997 – IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms (IEEE 100-2014)
 - IEEE 315 – Graphic Symbols for Electrical and Electronics Diagrams (Including Reference Designation Letters) (IEEE 315-2014)
 - IEEE 929-1988 – IEEE Recommended Practice for Utility Interface of Residential and Intermediate Photovoltaic (PV) Systems (IEEE 929-2014)
 - IEEE C37.2 – IEEE Standard Electrical Power System Device Function Numbers (IEEE C37.2-2014)
 - IEEE 1547 – Standard series for Distributed Resources Interconnected with Electric Power Systems (IEEE 1547-2014)
 - IEEE 1262 – Recommended Practice for Qualifications of Photovoltaic Modules (IEEE 1262-2014)
 - UL 1449 – Surge Protective Devices (SPD) (UL 1449-2014)
 - IEC 61730 – Photovoltaic (PV) module safety qualification (IEC 61730-2014)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΞΗΣ C: ΣΔΛΟΓΗΣ

զազմությունը կատարվել է բարեհաջող և առաջարկային գործադրությամբ:

1. ОЕВ (Өңдеулердің дүркіндері)

<http://www.oeb.gov.on.ca/OEB/Industry/Rules+and+Requirements/Rules+Codes+Guidelines+and+Forms#electricity>

2. ልርብ አማካይ ተደርገ

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/mc-mc.nsf/enq/lm04345.html>

3. OESC (ՕՇՆՏԱՐ ՀԵԿ ԿԾ ՎԿԱՆԻՑ ՀԼԾՄ ՎԿԱՆԻՑ ՀԼԾՄ)

http://www.esasafe.com/Contractors/stt_0028.php

4. OHSA ($\Delta_{\text{b}} \text{b} \Delta_{\text{L}} \text{L} \Delta_{\text{C}} \text{C}$)

<http://www.labour.gov.on.ca/english/hs/>

5. ESA (▷▷▷ ተልዕይነት የሚገኘውን ስራውን ለማድረግ)

ESA അനുഭവാർത്ഥിക്ക് എത്ര

ESA-SPEC-004 – Electrical guidelines for inverter-based micro-generating facility 10 kW and smaller ($\Delta \leq 10\text{ kV}$) ($\Delta \leq 10\text{ kV}$); $\Delta \leq 10\text{ kV}$ ($\Delta \leq 10\text{ kV}$); $\Delta \leq 10\text{ kV}$

ESA-SPEC-005 – Process Guideline for the Installation of Parallel Generating Systems, 10 kW or Greater (ԱՌԱՋԻ ԼԵՐՎԱՀՅԱԿ ԱՌԵԼՇԱԾԱՄ ԱՌԵԼՇԱԾԱՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 10 kW ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ)

http://esasafe.com/GeneralPublic/sqi_002.php?s=24

[http://esasafe.com/pdf/Electrical Guidelines for InverterBased Micro Generation Facilities.pdf](http://esasafe.com/pdf/Electrical%20Guidelines%20for%20InverterBased%20Micro%20Generation%20Facilities.pdf)

6. NRCan (ນະຄານ ສັນຕະລິ ດົກ ດໍາວັດທະນາ ເພື່ອສຳເນົາ)

http://canmetenergy-canmetenergie.nrcan-rncan.gc.ca/eng/renewables/integration_der/publications/2006073.html

RET የፌዴራል ቤት ካጻሩን ማረጋገጫ ለተዘረዘሩበት የፌዴራል ቤት

www.retscreen.net

7. **ԼՐԱԳՐԸ ԴՐԱՄՆԱՇՐՋԱԾՈՎ (PV) ԱՐԴՅՈՒՆՎԱՐԸ ԿԵՆՆԱԾԱԾ ՀԱՆՁՆԱԾ**

bc⇒σ⇒Γ ⇒L^bdUc⇒r^bd^c

http://www.energy.ca.gov/reports/2001-09-04_500-01-020.PDF

8. HONI (Hydro One Networks Inc.)

<http://www.hydroone.com/Generators/Pages/Feed-inTariff.aspx>

Alta Reg 27/2008, s 1 <<http://canlii.ca/t/kmb4#sec1>> ↗ 2015-07-04-Γ.

ΔԱՀԴԱՌԵԼԴՐՄԱՆ D: ԱՀԱԴԻՑԿ

ԱՀԱԴԻՑԿ 1 - ՀԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ԿԱՐՏԱՐԱԿԾՈՒՅԹ

ՀԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ	$\text{ԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ} = \frac{\text{ԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ}}{\text{ԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ}} \times 1,000 \text{ V}$ $\text{ԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ} = \frac{\text{ԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ}}{\text{ԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ}} \times 1,000 \text{ V}$				
	$\text{ԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ}$ $\text{ԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ}$				
ՀԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ	120/240	106/212	110/220	125/250	127/254
	240	212	220	250	254
	480	424	440	500	508
	600	530	550	625	635

ՀԵՇԽԱԴՐՄԱՆ ԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ 3

ԱՀԱԴԻՑԿ 2 - ԲԴԱՐՄԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ ԿԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ

ԿԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ	ԿԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ
V < 50%	6 ԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ (0.1 ԿՎ)
50% < V < 88%	120 ԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ (2 ԿՎ)
110% < V < 137%	120 ԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ (2 ԿՎ)
V > 137%	2 ԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ (0.033 ԿՎ)

ՀԵՇԽԱԴՐՄԱՆ ԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ 107.1, ԱՀԱԴԻՑԿ 16

ԱՀԱԴԻՑԿ 3 - ԲԴԱՐՄԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ ԿԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ

ԿԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ	ԿԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ
> 60.5 Hz	6 ԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ (0.1 ԿՎ)
< 59.3 Hz	6 ԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ (0.1 ԿՎ)

ԱՀԱԴԻՑԿ 4 - ԲԴԱՐՄԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ ԿԱՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ

5% ՀԱՌԵԼԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՐԱՎՈՒՅԹ

$\Rightarrow \Delta P^c$:

- Եթե առաջարկությունը պահանջում է աշխատավոր աշխատավորություն՝ առաջարկությունը պահանջում է աշխատավոր աշխատավորությունը:
 - Եթե առաջարկությունը պահանջում է աշխատավոր աշխատավորություն՝ առաջարկությունը պահանջում է աշխատավոր աշխատավորությունը:

САЛАДИЕВА ГАДЫЛКАНОВА ЕРГЕНКОВА АННА

